

**ይድረስ ለመላው የኢህአፓ አመራር አካሎች፣ አባሎች ፣ደጋፊዎች ፣የኢህአፓ ወክንድ፣ እንዲሁም በኢህአፓነታችሁ ኮርታችሁ መስዋዕትነትን የከፈሉትን ውድ እናቶች፣ አባቶች፣ወንድሞች፣እህቶች፣ የፍቅር ጓደኞቻችሁን፣ የት/ቤት፣ የሰፈር ጓደኞች እና አብሮ አደገች ሁሌም በልባችሁ አስቀምጣችሁ ዛሬ በምትኖሩበት ኑሮ ውስጥ ያላችሁትን ሁሉ ያጠቃለለ የሃዘን ጥሪ**

ትላንት በአዲስ ድምፅ ራዲዎ የተላለፈውን በኢህአፓ ዙሪያ የቀረበውን የዛንም ሆነ የዚህን የቃለ መጠይቅ እና የተሰጡ የተለያዩ አስታያየት ሰምታችሁ በአዕምሮአችሁ የተመላለሰውን ሁኔታ ማወቅ የሚያስችል የልብ ቁልፍ ወይም የአዕምሮ ማንበቢያ አቅም ቢኖረኝ ይህችን ትንሽና ደካማው የስነጽሁፍ ችሎታዬን ሚዛን ላይ ባላወጣሁት ነበር። ሀዘኔ የከበድ በመሆኑ በአልጋዮ ውስጥ ሆኜ እያነባሁ ወድሁዋላ ሄደት ብዮ ካሳለፍኩት አንዱን አስታወስኩ አንድ ታጋይ እህት ቤት ተጠልዬ የቀበሌ ካድሬዎች አንድ ቀን በለሊት መጥተው በሩን በሀይል እያንጻኩ እንዲከፈትላቸው ጠይቀው ከገቡ በኋላ የሚፈልጉትን አድርገው ካበቁ በኋላ የምንፈልገውን አግኝተናል በማለት ይዘዋት እየሄዱ እንዳሉ በውነተኛዋ እህቷና በእኔ ለእነሱ እህት ተብዮዋ መካከል የነበረውን ልዩነት አስታወሰኝ፤እህቷ መሬት እየተፈራፈረች ወይኔ እህቴን እያለች ኡኡ እያለች ስታለቅስ እኔ ከመሬት ለማንሳት እየሞከርኩ ሳለሁ አንደኛው ካድሬ መለስ ይልና ጠበንጃውን ወደሷ “በመደገን ጨህትሽን አቁመሽ ወደቤት የማትገቢ ከሆነ የአንቺም መጨረሻ ነው” በማለት በሩን አዘግቶን ይሄዳሉ። ምንም ማድረግ በማልቸለው ሁኔታ ላይ ሆኜ መሄድ ያለብኝ ቀርቼ እሷ ለኔና ለኔን መሰል መስዋዕት ለመክፈል ስትሄድ እስቲ በኔ ቦታ ሁኑና እህቷን በምን ቃል ነው ለማፅናናት የምትጥሩት፤ እስኪ ለደቂቃ ቆም ብላችሁ አስቡት፤እህትሽ ለምታምንበት ነው የሄደችው እኛም የሷን የትግል ፈር በመከተል አላማችንን ከግቡ ለማድረስ መታገል ነው ያለብን የኛም ተራ ያ ከሆነ መጨረሻው ምንም ቢሆን ትግሉ ይቀጥላል...ይህንን ልል የምችለው ለራሴና ከኔ ጋር ለቆሙት ውድቆ ብቻ ነው። ይህችን ትንሽና ስለትግሉ ምንም የማታውቀውን ከእቅፌ አግብቼ የታላቅ እህቷን ያህል ዳብስ ዳበስ እያደረኩ እንባዬ በጉንጩ እያወርድኩ ወደ አልጋ በመውሰድ ሲነጋ ለዘመድ አዝማድ ነግረን የት እንደወሰዱት እንደምንጠይቅ በመንገር እኔም አልጋዬ ውስጥ ገብቼ ምርር ብዬ አለቀስኩ አቅሜ እስከፈቀደ ድረስ ማዳን አለመቻሌን በማሰብ፤ በግዜው መከታዬ እሱ ብቻ በመሆኑ። ታዲያ ትላንትም ይህንኑ ነው ያደረኩት፤ በኢህአፓ ውስጥ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ቀደም ብሎ በተፈጠረው ጭምር ብዙ ጥያቄዎችን በአዕምሮዬ እንዳመላልስ አድርጎኛል። ዛሬ እኛ ብዙ መስዋዕትነትን ከፍለው በእድገት ከብረው እኛም የዛ ተካፋይ እንድንሆን ዜግነት ሰጥተው ወልደን፣ስመን፣ለቁም ነገር አብቅተን እና የልጅ ልጅ እያየን እንድንኖር ከሚያስተናግዱን አገሮች ስናስብ ለዚህ የደርሱት እንዴት ሆነው ነው? ህይወት ራሱን የቻለ ትምህርት ነው እና ብዙ የተማርን ይመስለኛል። ታዲያ ለዚህ ያልታደሉት አንድ ቀን ለራሳቸው ህይወት ሳያስቡ እና እኛን ለማዳን የተሰጠትን እስቲ ወደኋላ መለስ ብለን እናስበው፤ ስንቱ እናት እንኳን ሞቱን እንቅልፉ የሚያሳሳውን ልጁን ለኛ ሲል አጥቶ በማንባት እንባቸውን ጨርሰው በሐዘን ተቆራምተው ውስጣቸው እንዳረረ በሞት ህልፈት ያለፉ፤ ስንት እናቶች ዛሬ ያለጠዋሪ ቀርተው እንባቸው ደርቆ በሀዘን አንጀታቸውን አስረው በልጆቻቸው ትዝታ ኩርምት ብለው የሞት ቀናቸውን የሚቆጥሩ እናቶችና አባቶች ያሉት፤ እስኪ ለደቂቃ እንኳን እናስበው መቼ ነው ሌላው ቢቀር እንኳ መስዋዕትነት ለከፈሉበት ልጆቻቸው መኩሪያ የሚሆን ነገር የምንሰራው?ዛሬ በኛ ልጆች እንኳን ያንን አይነት ህልፈት ቀርቶ በተፈጥሮ ያለፉብን ምን ያህል ነው ሌት ተቀን የምናስባቸው? ማን ነው ከኛ ዛሬ ካለንበት የዕድሜ መርዘም ፀሎት እንጂ ሞትን የሚመኝ? ታዲያ የነዚያ ውድ ከኛ በበለጠ ለእኛ ብለው በግርፍ፣በጥይት፣በዚህም ላለመድረስ በጀግንነት የራሳቸውን ህይወት ለኛ፣ ለአገር፣ ለወገን ክብርና መብትን ለመስጠት ያለምንም ፍርሀት ለአመኑበት ዓላማ በኩራት የድል መዝሙር፣ የትግል መዝሙር እየዘመሩ ትግላቸው ወደፊት ይተገበራል ብለው በማመን መራራውን የሞት ፅዋ የተቀበሉት፤ ታዲያ እኛ ያኔስ ሆነ ዛሬ የምንታገለው ለምን ለማን ነበር? እውን ዛሬ የእነሱን ዓርማ አንስተን እስከ ለተ ሞታችን እንታገላለን ካልን ዛሬ ያለንበትን አሳዛኝ ልብን የሚያደማ ሁኔታ ላይ የደረሰነው ዋና ምክንያት ምንድን ነው ብለን መፍትሄ መፈለግ ያቃተን? በትግል አድገን ያገኘነው

ልምዳችን በውስጣችን የተፈጠረውን የሀሳብ ልጅነት ላይ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ለመፈለግ ችግር የሆነው ምንድን ነው? አላማችን የኢትዮጵያን ልዑላዊነትን ህዝቧ ዲሞክራሲያዊ መብቱ ተጠብቆ አገራችን ካለችበት አባጣነን መንግስት ተላቃ ልጆቿ የራሳቸውን መሪ መርጠው ወደ ዕድገት የምንጓዝበትን ፣ማንም ከማንም የማይበላለጥበትን ስርዓት እንዲመሰረት ከሆነ ትግላችን ታዲያ እራሳችንን በዲሞክራሲያዊ ስነምግባር ሞልተን ከትግል አጋሮቻችን ጋር በሂስና ግለሂስ ገንብተን እጅ ለእጅ ተያይዘን መሄድ ያቃተን? ከትግል የተማርኩት ቆማጣን ቆማጣ ካላሉት...በሚለው መርህ መሠረት ግልጽና እውነተኛ በሆነ መልኩ መወቃቀስን ነበር ዛሬ ምነው ይህ አልሰራ አለ የዕድሜ ባለፀጋ ስንሆን? ምንም እንኳ ያኔን ዛሬ ይሁን ማለት ባልችልም የግል ኮተትን ወደኋላ ጥሎ ለአገር ለወገን መስራት ያለመቻል የቻልነው ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ከማንሳት ወደኋላ አልልም? ዛሬ ለኔ ግልፅ ያልሆነ ለአደባባይ አስገራሚና አሳዛኝ የሆነ ሁኔታ እየተካሄደ ነው የሌለውን ድርጅት(ፓርቲ) ጉድፍ ለማውጣት ከመሄድ በፊት ቆም ብለን እራሳችንን መመርመር ምነው አቃተን? እኔ የማስበው ትክክል የሆነ ነገር እንኳ በአብዛኛው ተቀባይነት ካጣ የግድ ይላል የአብዛኛውን ድምጽ የመቀበል ታዲያ ይህንን ለማድረግ ምንድን ነው ችግሩ? የትላንትናው ጥያቄና መልስ ብዙሃኑ የቱ ጋ ነው ያለው የሚለውን ጥያቄ ስላነሳብኝ ነው ከላይ ያለውን ሁሳብ የሰነዘርኩት ።ባብዛኛው አሁንም በትግሉ ላይ ያላችሁትን የሚመለከት ቢሆንም ማንም በኢህአፓ ላይ እንደፈለገው ታሪኩን ወድያ እና ወዲህ እንዲያደርግ ለደቂቃ እንኳን የማትፈልጉ በዙሪያው ጥላ ሁናችሁ እየተከላከላችሁ እውነተኛ ፍቅራችሁን ለኢህአፓ እስከ ህይወታችሁ ፍፃሜ ድረስ ለመለገስ የቆማችሁትን ሁሉ ውድ ህይወታቸውን በከተማ፣በገጠር፣በትግል ሜዳ፣በስደት በተሰዉት ዛሬም በስር በሚገኙት እና ደብዛቸው በጠፋው ውድ አጋሮቻችን ስም የምለምናችሁ ይህ አሁን እየተከናወነ ያለው አሳዛኝ ሁኔታ ወደ ጠርቤዛ ዙሪያ የሚውልበትን መንገድ እንዲፈጠር እድሜ፣ፀጋ እና ጤና በሰጠን አምላካችን ከመቃብር ስር ባሉት ውድች ስም እማፀናለሁ።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ተከብራ ትኑር!!!

ሀገሪ ነሽ።